

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሠላሳ አንደኛ ዓመት ቁጥር ፯
አዲስ አበባ ታህሳስ ፪ ቀን ፪ሺ፲፯ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

31th Year No.7
ADDIS ABABA 11th December, 2024

<u>ማውጫ</u>	<u>Content</u>
<p>አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፫፻፶፪/፪ሺ፲፯</p> <p>የዓለም አቀፍ ምልክቶችን ከሚመለከተው የማድረግ ስምምነት ጋር የተዛመደውን ፕሮቶኮል ማጽደቅ አዋጅ.....ገጽ ፲፯ሺ፬፻፫</p>	<p>Proclamation No. 1352/2024</p> <p>Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks Ratification ProclamationPage 17403</p>
<p>አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፫፻፶፪ /፪ሺ፲፯</p> <p><u>የዓለም አቀፍ ምልክቶችን ከሚመለከተው የማድረግ ስምምነት ጋር የተዛመደውን ፕሮቶኮል ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ</u></p> <p>የንግድ እና የአገልግሎት ምልክቶች በሀገር ውስጥ ሕግ ከሚደረግላቸው ጥበቃ አልፎ በዓለም አቀፍ ደረጃ ጥበቃ እንዲኖራቸው ለማድረግ የዓለም አቀፍ ምልክቶችን ከሚመለከተው የማድረግ ስምምነት ጋር የተዛመደው እ.ኤ.አ. ሰኔ ፳፯ ቀን ፩ሺ፱፻፹፱ የወጣው የማድረግ ፕሮቶኮል ማጽደቅ አስፈላጊ በመሆኑ፤</p> <p>ፕሮቶኮሉ ለአባል ሀገራት ለንግድ ምልክት ጥበቃ ተገቢውን ዋስትና የሚሰጥ በመሆኑ እና በሀገራችን ደረጃቸውን ያልጠበቁ ምርቶች እና ቴክኖሎጂዎች እንዳይገቡ የሚያደርግ በመሆኑ፤</p> <p>የፕሮቶኮሉ አባል መሆን የእደ-ጥበብ ምርቶቻችንን የንግድ ምልክቶች በማስጠበቅ አምራቾች እንዲሁም አገልግሎት ሰጭዎች ተገቢውን ጥበቃ እንዲያገኙ የሚያግዝ በመሆኑ፤</p>	<p>Proclamation No.1352/2024</p> <p><u>A PROCLAMATION TO RATIFY PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS</u></p> <p>WHEREAS, it is necessary to ratify the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks which was adopted on June 27, 1989 to protect trade and service marks at the international level;</p> <p>WHEREAS, the protocol provides appropriate guarantee for the protection of trademarks to member countries and helps prevent the entry of substandard products and technologies in our country;</p> <p>WHEREAS, becoming member to the protocol supports the protection of trade marks of our handicraft products and helps producers and service providers get appropriate protection;</p>

የንግድ እና የአገልግሎት ምልክቶችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ቀልጣፋ፣ ጊዜንና ወጭን ቆጣቢ በሆነ መንገድ መመዝገብ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

ይህንኑ ስምምነት የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጥቅምት ፳፮ ቀን ፪ሺ፲፯ ዓ.ም ባካሄደው ፬ኛ መደበኛ ስብሰባ ያፀደቀው በመሆኑ ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግስት አንቀጽ ፶፭ ንዑስ አንቀጽ (፩) እና (፲፪) መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

፩. አዋጅ ርዕስ

ይህ አዋጅ “የዓለም አቀፍ ምልክቶችን ከሚመለከተው የማድሪድ ስምምነት ጋር የተዛመደውን ፕሮቶኮል ማጽደቂያ አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፲፻፶፪ /፪ሺ፲፯” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. የፕሮቶኮል መጽደቅ

እ.ኤ.አ. በሰኔ ፳፮ ቀን ፩ሺ፱፻፹፱ በማድሪድ የወጣውና በጥቅምት ፫ ቀን ፪ሺ፮ እና ህዳር ፲፪ ቀን ፪ሺ፯ የተሻሻለው የዓለም አቀፍ ምልክቶችን ከሚመለከተው የማድሪድ ስምምነት ጋር የተዛመደው ፕሮቶኮል በዚህ አዋጅ ጸድቋል፡፡

፫. አስፈጻሚ አካል

የኢትዮጵያ አእምሮአዊ ንብረት ባለስልጣን የዓለም አቀፍ ምልክቶችን ከሚመለከተው የማድሪድ ስምምነት ጋር የተዛመደውን ፕሮቶኮል የማስፈጸም ኃላፊነት በዚህ አዋጅ ተሰጥቶታል፡፡

፬. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ታህሳስ ፪ ቀን ፪ሺ፲፯ ዓ.ም
ታዬ አጽቀ ሥላሴ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት

WHEREAS, registering trade and service marks internationally in an efficient, timely and cost saving manner becomes necessary;

WHEREAS ,the House of Peoples Representatives of the Federal Democratic Republic of Ethiopia has ratified the said Agreement at its 4th ordinary Session held on the 5th day of November 2024;

NOW, THEREFORE, in accordance with Sub-Article (1) and (12) of Article 55 of the constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows.

1. Short Title

This Proclamation may be cited as “Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks Ratification Proclamation No 1352/2024”.

2. Ratification of the Protocol

The Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks adopted on June 27 1989, as amended on October 3 2006 and November 12 2007 is hereby ratified.

3. Implementing Organ

The Ethiopian Intellectual Property Authority is hereby empowered to implement the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks.

4. Effective Date

This Proclamation shall come into force upon publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa on this 11th day of December ,2024
TAYE ATSKE SILASSIE
PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

--	--